



አማራ ማን ነው?

አማራ የኢትዮጵያዊነት ሌላው ገጽ ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያ ተብሎ ሲጠራ አማራው አቤት ይላል። አማራ ተብሎ ሲጠራ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ብቅ ይላል። ይህንን ሀቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በኢትዮጵያዊነት የሚያምኑም ሆነ የማያምኑ ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆኑ በዓለም ላይ ያሉ የሰው ዘሮች ለኢትዮጵያ ወዳጅም ጠላትም የሆኑ ሁሉ ጠንቅቀው ያወቃሉ። ለዚህም መረጃ ይሆን ዘንድ የዓለም ጸሀፊዎች ስለአማራው ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ አማራው ለኢትዮጵያ ጸንቶ መቆም፣ አማራው ለኢትዮጵያ ጋሻና መከታ መሆን የወጭ ወራሪዎች ኢትዮጵያን አጥፍቶ የየራሳቸውን አገር ጥቅም በኢትዮጵያ ላይ ለመመስረት በቅድሚያ አማራን ማጥፋት በሚል ከጻፉት ጸሀፊዎችና ጽሁፋቸው የሚከተለት ይገኙበታል።

ፕሮፌሰር ሰብሰቢ የኢትዮጵያ ታሪክ በፋሺስት ጣሊያን ወረራ ወቅት በሚለው መጽሀፍ ጣሊያን ዓላማዋን ለማሳካት ዋና ግብ አድርጋ የያዘችው በኢትዮጵያ ውስጥ ነገዶች በአንድ ላይ እንዳይኖሩ መበታተን በተለይም ለኢትዮጵያ አንድነት ዋና መሰረት ነው ያለችውን የአማራ ነገድ በሌሎች ነገዶች ማስጠላትና በጠላትነት አንዲተያዩ ማድረግ ይህን ም እርዳታ በማድረግ ማጠናከር በሚል የጻፈው፤

አባይን ከምንጩ ለመቆጣጠር የሚፈልገው የግብጽ ተስፋፊ መሪ የመሃመድ አሊ የልጅ ልጅ ከዲቭ እስማኤል ከሰዊዘርላንድ ተወላጅ ከወርልድ ሙዥንገር በተሰጠው ምክር ግብጽን ለማስፋፋት ከተፈለገ ኢትዮጵያን መወረርና እስልምናን ማስፋፋት፤ ካልተቻለም እድሜልኳን እየተናኮረች እንድትኖር በአማራው ነገድ ላይ የማጥላሊያ ዘመቻ በማካሄድ ከሌሎች ነገዶች ጋር አናክሶ እነዲኖሩ መድረግ የሚል ነው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ተደጋጋሚ ወረራ አድርጋለች። የቀጥታው ወረራ አልሳካላት ሲል ለኢትዮጵያ ወራሪና ተቃዋሚ የምትፈጥረውም የተፈጠረውንም የምትረዳው ግብጽ ሆነች።

ሮማን ፐርቻስካ በአወሮፓዊያን ላይ የሚሰነዘረው ጸረቅኝ ገዥነት ለመከላከል በኢትዮጵያ ላይ አርምጃ መወሰድ አለበት በተለይም በአማራው ላይ የአማራው ገዥ የሚኒልክ ሥራ የአወሮፓ ተቋማትን ለማጥፋት የተቃጣ አካሄድ ነው። በነጭ ዘር ላይ ከፍተኛ ጥላቻ አላቸው። የመጨረሻ ግባቸው ለአፍሪካዊያን የተሸለፍ ምሳሌ ሁኖ ለመገኘት ነው።

በሰኔ ወር 1935 ዓ.ም የአማራው ገዥ ኃይለ ሥላሴ ለጦር አለቆቻቸው የአፍሪካ ከፍተኛ ንጉሥ እኔ ነኝ ለዓለም ጥቁር ሀዘቦች ገና ነጻ ያልወጡትን ጨምሮ ብለዋል። ለማተን ለተባለው ጋዜጣ በሰጡት ቃለ ምልልስ በቁርአን ላይ መሀመድ እንደአስቀመጡት ኢትዮጵያዊያን አስተናግደውናል ብለዋል፤ ስለዚህ ሙስሊሞች በፈለግን ጊዜ ሊረዱን ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ወዘተ በማለት ኢትዮጵያ በአማራው አማካይነት በምእራባዊያን አልገዛ ማለቷን ሮማን ፐርቻስካ አበክሮ በዘርዘር ጽፎታል።

ሮማን ፐርቻስካ ኢትዮጵያ የባሩድ በርሚል በተሰኘው መጽሀፉ ገጽ 60 ላይ ምእራባዊያን ወገኖቹ ስሙኝ በምስራቅ አፍሪካ በምትገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አማራ የሚባል ነገድ አለ፤ ይህ ነገድ እኛ ምእራባዊያን በአፍሪካ በምናደርገው የመስፋፋት ፖሊሲ ትልቁ እንቅፋት ነው። አማራ ከተደራጀ እንኳን ለአፍሪካ ለኛም ትልቅ ስጋት ነው። እየእዳንዱ ምእራባዊያን አገር የሚከተለው ፖሊሲ ከዚህ አንጻር መቃኘት አለበት ብሎ በመጻፍ ለምእራባዊያን አሰራጩ።

ሩደልፍ የተባለ ጸሀፊ "አማራው ለኢትዮጵያ የቆመ ሀይል ነው፤ አማራው እንዳይደራጅ ጠብቁት፤ አማራ ለጊዜው የተሸነፈ መስሎ እገቱን ቢደፋ ቀን ጠብቆ መነሳቱ አይቀርም፤ የሞተ አማራ አይነሳም ብሎ ማመን እንጂ የተዳከመ አማራ አይነሳም ብሎ ማመን ቁልነት ነው" ሲል ጽፏል።

የምእራባዊያንን ዓላማ ለማሳካት አማራን ለማጥፋት በመርህ ግብር ነድፎና እቅድ አወጥቶ በማጥፋት ላይ የሚገኘው የአማራው ቀንደኛ ጠላት መለስ ዜናዊ አማራ ኢትዮጵያዊ መሆኑን እንዲህ ሲል ምስክረነቱን ሰጥቷል። አማራ ኢትዮጵያዊነት ዘልቆ የተሞደ እናከደመነፍሱ ጋር የተሳሰረ ነው። ይህንንከሀዘቡ ስነ አእምሮ ነጥሎ ለመጣል በዘር፣ በቋንቋ፣

ማደራጀት እና በዚህ ዓላማ የሚመሩ ድርጅቶችን መፍጠር ነው። ብሎ ኢትዮጵያን ለማጥፋት በቅድሚያ አማራን ማጥፋት ነው ብሎ ሰራበት ሲሞትም የመለስ እራይ እና ወርሰ በሚል እንዲሰራበት ተናዞ ይኸውና እስከ አሁንም እየተሰራበት ነው።  
: ወደፊትም በሙታን መንፈስ እየተመራ ሊሰራበት ታቅዷል።

በአጠቃላይ ስለኢትዮጵያ መጥፋት የሚፈልጉና ለማጥፋትም የጥፋት ዘዴ የሚፈጥሩት የምእራባዊያን ጸሀፊዎች ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ አማራውን ማጥፋት ነው እያሉ ሲጽፉ፤ እየዘሩ ሲያስተምሩ በተቃራኒው የሚያስረዳው አማራና ኢትዮጵያዊነት ድርና ማግ ሁነው ኢትዮጵያን ጠብቀው መያዛቸውን ነው።

ከዚህ ላይ አማራው ልብ ሊለውና ሊያጤነው የሚገባው በወያኔው መሪ መለስ የወጣው አበዮታዊ ዲሞክራሲ የሚለው ፖሊሲና ለዚህ ማስፈጸሚያ የተዘጋጀው ሰነድ ወይም ህገ መንግስት አማራን አጥፍቶ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ተነድፎ እየተሰራበት የቆየ እየተሰራበትም የአለና ወደፊትም ሳይለወጥ ሊሰራበት የታቀደ መሆኑን ነው።

የአማራው ህልውና ኢትዮጵያ አንድነት ድረጅት አገርን ለማጥፋት አልሞና አቅዶ በመርሀ ግብር ነድፎ ለማጥፋት በተሰለፈው የወያኔ መሪ የወጣው አበዮታዊ ዲሞክራሲ ፖሊሲና የማስፈጸሚያው ህገመንግስት በጥገና ሳይሆን በመሰረታዊ ለውጥ እንዲተካ ከሚፈልጉ ኢትዮጵያዊያን ጎን ተሰልፎ ይታገላል።

ሙላት በላይ

ቁጥር 3 ይቀጥላል